

በሰሜናዊ ሸርጂኒያ ስለ 2020 የሕዝብ ቆጠራ ማወቅ ለምን ያስፈልጋል?

*የሕዝብ ቆጠራ ውጤት ላይ ተመሥርቶ 15,594 የላዊደን ካውንቲ ተማሪዎች ከብሔራዊ ትምህርት ቤት የተመጣጠነ ምግብ ፕሮግራም ዕርዳታ ተጠቃሚ ሆነዋል


*በፕሪንስቶን ዊልያም ካውንቲ በህዝብ ቆጠራ ውጤት መሠረት 2000 ቤተሰቦች የቤት ኪራይ ዕርዳታ ተደርጎላቸዋል

*ከፌዴራል መንግሥት በተገኘ የገንዘብ ድጎማ 1,060 ቤቶች ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ፌርፋክስ ነዋሪዎች ግልጋሎት ሆነዋል

*የአርሊንጊተን ካውንቲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ከብሔራዊ የትምህርት ቤት ምሳ ፕሮግራም \$4.5 ሚሊዮን ዶላር የገንዘብ ድጋፍ 8000 ተማሪዎች ነፃ እና ቅናሽ ምሳ አቅርቧል

*በአላዛንደሪያ ካውንቲ ቤብረጋርድ ሠፈር ውስጥ በሚገኘው በሴንት ጄምስ ፕላዛ ውስጥ በፌዴራል ገንዘብ ድጎማ 93 አፓርታመንቶች ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ነዋሪዎች ግልጋሎት ሆነዋል

* የህዝብ ቆጠራ ላይ መሠረተ ያደረገ የፌዴራል የገንዘብ ድጋፍ ከዚህ በላይ የተጠቀሱ ሥራዎችን ለመሥራት አሥችሏል ። እነዚህ ስታቲስቲክስ 2018 የበጀት ዓመት መረጃን ያመለክታል ።



የአሜሪካ ብሄራዊ የህዝብ ቆጠራ ምንድነው?

የዜግነት ወይም የኢሚግሬሽን ሁኔታ ምንም ይሁን ምን በአሜሪካ ውስጥ እያንዳንዱን ሰው አንድ ጊዜ ብቻ እና ትክክለኛውን ቦታ የሚይዝ ብሄራዊ ቆጠራ ነው ። በሕገ-መንግስት የህዝብ ቆጠራ በየ 10 ዓመቱ እንዲከናወን ተደንግጓል።



የአሜሪካ የሕዝብ ቆጠራ ምን መረጃ አለው?

የሚሰበሰበው መረጃ ዕድሜ ፣ ጾታ ፣ የጋብቻ ሁኔታ ፣ የቤተሰብ ብዛት ፣ የሥራ ኃይል ተሳትፎ ፣ የሥራ ቦታ እና ትምህርት ፣ የትውልድ ቦታ ፣ የቀድሞ መኖሪያ ቦታን ያጠቃልላል ። የሕዝብ ቆጠራው ለማጠናቀቅ በአማካይ 10 ደቂቃዎችን ይወስዳል።



ለምን በቆጠራው መሳተፍ ያስፈልጋል?

ላልተመዘገቡ እያንዳንዱ የሸርጂንያ ነዋሪዎች ክልሉ ለ 10 ዓመታት በየዓመቱ ዶላር ፣ ወይም በጠቅላላው \$12,000 ዶላር ከፌዴራል መንግስት የሚሰጥ ለትምህርት ፣ ሆስፒታሎች ፣ መንገዶች እና ሌሎች ህዝባዊ ተቆማት ፕሮጀክቶች የሚወልድ ገንዘብ ያጣል ። የሕዝብ ቆጠራ መረጃ በተጨማሪ ክልሉን የሚወክሉ ተወካዮች ቁጥር ይወስናል ።



መቼ እና እንዴት መውሰድ እችላለሁ?

የሕዝብ ቆጠራ ቀን ሚያዝያ 1 ቀን 2020 ይሆናል። ቆጠራውን ሲጨርሱ በዚህ ቀን የት እንደሚኖሩ ልብ ይበሉ። ከኤፕሪል ፩ በፊት እያንዳንዱ ቤተሰብ በቆጠራው ውስጥ እንዲሳተፍ ግብዣ ይቀበላል። መልስ ለመስጠት ሦስት አማራጮች ይኖራቸዋል። በድህረገፅ፣ በስልክ ወይም በደብዳቤ ።



የቆጠራ መረጃ ሚስጥራዊ ነው?

በአሁኑ የፌዴራል ሕግ (አርዕስት ፳፫) መሠረት ቢሮው የግለሰቦችን ማንነት ለመለየት የሚያስችሉ የህዝብ ቆጠራ ውጤቶችን ከኢሚግሬሽን ባለሥልጣናትን እና ሌሎች የሕግ አስፈጻሚዎችን ወይም የፌዴራል ኤጀንሲዎች ጋር ማጋራት አይችልም ።



በቆጠራው ከእንግሊዝኛ ውጭ በሌላ ቋንቋ መልስ መስጠት እችላለሁ?

የወረቀት ቅጾች በእንግሊዝኛ እና በስፓኒሽ ብቻ የሚገኙ ቢሆንም በድህረገፅ፣ በሚከተት 12 ቋንቋዎች መመለስ ይቻላል። እስፓኒሽ ፣ አረብኛ ፣ ቻይንኛ ፣ ፈረንሳይኛ ፣ ሃይቲ ክሪዮል ፣ ጃፓንኛ ፣ ኮሪያኛ ፣ ፖላንድኛ ፣ ፖርቱጋልኛ ፣ ራሽያኛ ፣ ታጋሎግ እና ቪክትናምትኛ ። እንዲሁም በስልክ በ 59 ቋንቋዎች መልስ መስጠት ይቻላል ። በተጨማሪም በብሬይል ፣ እና በአሜሪካ የምልክት ቋንቋ ቪዲዮ ይኖራል ።



አጋር ይሁኑ

እ.ኤ.አ. ኤፕሪል 1 ቀን 2020 የሕዝብ ቆጠራ መጠናቀቅ አስፈላጊ ስለመሆኑ ለማስተዋወቅ እና ለመግባባት እኛን ይቀላቀሉ

#CountDMVIn #ShapeYourFuture
#CountTheRegion #VACompleteCount
jenee.padmore@cfnova.org | 703-865-5002
www.cfnova.org/count-the-region

